




(imageless edition)

- III Level 3
- ◎ Amharic / English
- ☞ Dawit Girma
- ☞ Winnie Asara
- ☞ Winnie Asara
- ✎ Winnie Asara



Chicken and Millipede

አጋ ፍቃድ እና ሚልዕደ

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by Storybooks Canada in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.

Translated by: (am) Dawit Girma

Illustrated by: Winnie Asara

Written by: Winnie Asara

አጋ ፍቃድ እና ሚልዕደ

storybookscanada.ca

Storybooks Canada



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>





ዶልድ ነጥና አንድ ጽጋፍ ነበሩ:: ህለም ግን ይደካከራለ:: አንድ ቅን ንስ
ለመግበርና ማን አንድሸበልጣ ለማየት ወሰኑ::


...

Chicken and Millipede were friends. But they were
always competing with each other. One day they decided
to play football to see who the best player was.

They went to the football field and started their game.
Chicken was fast, but Millipede was faster. Chicken
kicked far, but Millipede kicked further. Chicken started
to feel grumpy.

...

እርቃ ፈልጋ:: ዘግ መዝከካባን መናይድ ገዢ::
እንደገባ እንደ ተሸዋል ሚስር:: ዘግ እርቃ ፈልጋች:: የባሳ እንደገባ እንደ
ወጪ እንደ የአልማት መመዕች ይሰራ:: የባሳ እንደገባ እንደ





በፍትም ቁጥኑ ማኅ ይዋጠን በለው ወሰኑ:: መቻመራያ ፃምሳ እገር በረኩ
ሆኑ:: ደደ መታች:: ገንዘብ ከል አገባች:: በመቀጣል የሃምሳ እገር ተራ ሆኑ::
መምታኬና ከል አስቀጥል ማከከለ አለበት::

...


They decided to play a penalty shoot-out. First Millipede was goal keeper. Chicken scored only one goal. Then it was the chicken's turn to defend the goal.

ከዚያን ገዢ ፕሮ፲ ደደዋችና ፃምሳ እገልቻ ጠላቶች ሆኑ::

...


From that time, chickens and millipedes were enemies.

Millipede kicked the ball and scored. Millipede dribbled the ball and scored. Millipede headed the ball and scored. Millipede scored five goals.



Chicken coughed until she coughed out the millipede that was in her stomach. Mother Millipede and her child crawled up a tree to hide.

፡፡ፋይናት ወተሸዎች ጥሩ ታክኖሎጂ ንግድ በፊትናና መጀመሪያ የሚከተሉ ይሆናል





ዶዕ በመሳታ በጥም ተናደደች፡፡ በጥም አሳዛኝ ተስኅድ ሆኖች፡፡ ፍምሳ አገር
መሳቅ መፈንደቁ ጥሔረ ማከንያተም ጋደፊዎም በትሔን አንዳሱ ያለ
ፈንጠካያ ተበኩ ነበር፡፡

...

Chicken was furious that she lost. She was a very bad loser. Millipede started laughing because his friend was making such a fuss.

ዶዕ አገሳች፡፡ ከዚያ ቅጠችና ወዲያው አስታወሻች፡፡ ከዚያም አነጠሰችና
ሰላች፡፡ ይገጣ ሰላች፡፡ ፍምሳ አገር አስጠለታ ነበር!


...

Chicken burped. Then she swallowed and spat. Then she sneezed and coughed. And coughed. The millipede was disgusting!

Chicken was so angry that she opened her beak wide
and swallowed the millipede.

...


“Come here! Come here! Come here! Come here!”
the chicken said.



Mother Millipede shouted, “Use your special power my
child! Millipedes can make a bad smell and a terrible
taste. Chicken began to feel ill.

...

“I’m sorry, I’m sorry, I’m sorry, I’m sorry...”
the chicken said again.





እና ወደበታ እየሂደች ስለ የወምሳ አገር አናት ገራኝች:: አናተዎች የወምሳ
አገርም «ልቻን አድተሻል?» በላ መቀች:: ይኖ በበከል ምንም አለለች::
አናተዎች የወምሳ አገር በመም ተጨኑቀች::

...

As Chicken was walking home, she met Mother Millipede. Mother Millipede asked, "Have you seen my child?" Chicken didn't say anything. Mother Millipede was worried.

ከዚያም አናተዎች የወምሳ አገር ካንሽ ዳሞና ነገር ስማች:: «እርሱን አናቱ!»
እያለ የሚጠኑ ዳሞና:: እናት የወምሳ አገር አከበረውን አየቹኝች በግንቃቄ
አድመጠች:: ዳሞና ከእዳዎች ወሰጥ አንደሚውጠ ተረዳች::

...

Then Mother Millipede heard a tiny voice. "Help me mom!" cried the voice. Mother Millipede looked around and listened carefully. The voice came from inside the chicken.